

# ይህቺ ናት ጫዋታ

ከእውነቱ ፈረደ

የኢትዮጵያ ህዝብ የጠየቀው የጉልቻ መቀያየር ሳይሆን የወጡን መጣፈጥ ነው። ለመሆኑ ኢህአዴግን በኢህአዴግ ምን የሚሉት ለውጥ ነው? ኢህአዴግ ሰው አይደለም። አንድን የፖለቲካ ስረዓት ያዋቀረና የሚመራ በሰዎች በድርጅቶች የተደራጀ ማዕከል ነው። ይህ ማዕከል የራሱ የሆነ የፖለቲካ ፍልስፍና አለው። ይህም በዘርና በቋንቋ ላይ የተመሰረተ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚሉት ርዕዮተ ዐለም ነው። ይህንን አመለካከት በኢትዮጵያና በህዝቧ ላይ ተገባራዊ ለማድረግ በማዕከሉ ፍልስፍና የተቀረጸ ህገ መንግሥት አለው። ህገ መንግሥቱ ኢትዮጵያ፣ የኢትዮጵያውያን መሆኗን የሚከድና ማንም ሰው በዘር በሀረግ ካልመጣ በስተቀር አገር አይኖረውም ብሎ የሚደነግግ ነው። ለአላዊነትም የሚያርፈው በብሄር ብሄረሰብ ላይነው። ኢህአዴግ ሲፈልጉ የሚገነጣጥሏት አለያም በእስረኛነት የያዘች ኢትዮጵያን እየገዙ ነው።

ለዚህ ነው የህዝቡም ትግል መሰዋዕትነትም የሚከፈለው ኢትዮጵያንና ህዝቧን ከእሥር ለማስፈታት ነው የምንለው። ይህ ደገም ሊከናወን የሚችለው የችግሮቻችንና የመታሰራችን መንስዔ የሆነው ኢህአዴግ ሲነሳ፣ ህገመንግሥቱ ሲታገድና በህዝባዊ ህገ መንግሥት ሲቀየር እንጂ የሐይለማርያም ወንበር ከአንድኛው ኢህአዴግ አባል ድርጅት ወድሎላው መቀያየሩ አይደለም።

በሰሞኑ የኢህአዴግ ሊቀመንበር-የጠቅላይ ሚኒስቴር እጩ ምርጫ የታየው ትርኢት እንዳያስተዛዝበን እሰጋለሁ። የተመረጠው የኢህአዴግ ሊቀመንበር ነው እየተባለ ከኢህአዴግ ውጭ አድርጎ ማየት ምን ማለት ነው? እውነትን በውሸት ማየት ለምን ይሳናችኋል? ወይስ የደበቃችሁት ጉዳይ ቢኖር ነውን?

ተመራጩን ነጥለን ማየት የምንችለው (እንደምትሉት ሊሆን የሚችለው) ኢህአዴግ ግለሰብ እንጂ ድርጅት አይደለም በማለት ማሳመን ከቻላችሁ ብቻ ነው። ይህስ ይቻላልን?

አንዳንዶች ደግሞ የተመረጠው የኦሮሚያው አብይ ሳይሆን የኢትዮጵያው አብይ ነው ይሉናል። ሌሎች ደግሞ ጊዜ ልንሰጠው ይገባል ይሉናል። ለመሆኑ ማን ለማን ነው ጊዜ የሚሰጠው? የኢትዮጵያ ህዝብ ከደረሰበት ግፍና በደል አንጻር የቀረው የሚሰጠው ጊዜ አለን? ጊዜያቸውን ያሟጠጡት መንግስት ነኝ ባዩ ኢህአዴግ ሆኖ እያለ እነርሱን በቃችሁ አስተዳደሩን ለህዝብ ልቀቁ ማለት ሲገባ ጊዜ እንሰጣቸው ማለት ትርጉም አልባ ነው።

ኢህአዴግ መልኩን እይቀያየረ ይግዛን የሚለው አዘናጊና ትጥቅ አስፈቺ የአሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባርና የመሰሎቻቸው መፈክር ምን የሚሉት የፖለቲካ ሥልጣት ነው? ጌቶች ባጠፉ ምስኪኑ ደህ ይገረፍ የጌታውን እዳ ይክፈል ለምን እንላለን? ይህስ እሳቤ አዋቂነት ወይስ የፖለቲካ ድህነት? እንደ እውነቱ ከሆነ የፖለቲካ ድህነት አለያም መሰሪነት ነው። በሚገባ እንተዋወቃለን እኮ! ኤርትራን ማን አስገነጠለ? አንቀጽ 39ኛን አንግቦ የሚጓዘው ፀረ እትዮጵያን ሕገ መንግሥት ማን አወጣው? ማንስ ተገባራዊ አደረገው? እውነት ተሰውሮ መኖር አይቻልምና እየተስተዋሉ መኃዙ የሚበጅ ይመስለኛል። ታሪኳን ማንነቷን የካድዋት በቀጥታ ቋንቋ ለምን ኢትዮጵያን ይቅርታ መጠየቅ ተሳናቸው። መነሻ መግባቢያ ይህ ነውና። ብሔራዊ መግባባትም ከዚህ እዉነታ ይጀምራል።

አስቲ ከዚህ በታች የተፃፈውን የሁለት ሀሳቦች ውይይት ተመልከቱ። በፈረስ ጋሪ ዘመን ከህብረተሰቡ ለሁለቱ ሐሳቦች የቀረበ፤

**ጥያቄ**

- ከፍጥነት አንፃር፣ ብዙ ሰዎችን ባንድ ጊዜ ባንድ ላይ ከመጓጓዝ አንፃር፣ እንዲሁም ከምቶት አንፃር ፣ፈረስና የፈረስ ጋሪ የትራንስፖርት ፍላጎታችንን ሊያሟሉ አልቻሉምና መፈትሄ ትፈልጉልን ዘንድ ማልደን መጥተናል በማለት ጥያቄያቸውን በትህትና አቀረቡ።

**መልስ**

- ሀሳብ አንድ ! ጥያቄያችሁ ወይም ችግሮቻችሁ በእውነትም መፍትሔ ሊያገኙ ይገባል። ቀላል ጥያቄ ነው ። መፍትሔው በጉልበታቸው በሰውነታቸው አቋም የተሻሉ ፈረሶችን በመጠቀምና የሚጎትቷቸውን ሠረገላዎች ክብደት በመቀነስ ፈረሶቹ ፍጥነት እንዲጨምሩ ማድረግ ይቻላል።
- ሀሳብ ሁለት! የወንድሜ የሀሳብ አንድ፣ መፍትሄ በጀሮ ሲደመጥ መፍትሄ ይመስላል። በዕርግጥ የተወሰነ ግን ዘለቄታ የሌለው (ፈረሶች መድከማቸው አይቀርምና) ለውጥ ሊመጣ ይችላል። ይህብረተሰባችን ጥያቄ ግን ፍጥነት ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ያካተተ ባለብዙ ፈርጅ ከመሆኑም በላይ ዘለቄታዊ መፍትሄ የሚሻ በመሆኑ ያንተ መልስ ልክም አጥጋቢም አይደለም ይለውና የራሱን መፍትሄ እንዲህ ሲል ይገልጻል። ፈረስ ከመቀየር ይልቅ ሞተር ብንፈለስፍና የሞተር ጉልበት ለፍጥነት እንዲሁም ተስማሚ አካልና ጋቢና ብንገጥምለት ለምቶቱና ብዙ ተሳፋሪ

ለመጫን እንችላለን ሲል ሀሳቡን ደመደመ። (ይህ የክርክር ሀሳብ የሄነሪ ፎርድ ንግግርን መሠረት በማድረግ የተረኩት ነዉ)

እንግዲህ ይህ ሀሳብ ሲተነተን ፤

የመጀመሪያው ሀሳብ ችግርን በራሱ መፍትሄ አድርጎ ተነሣ፤ የችግር አካል የሆነውን አነስትኛ መቀባባት ካደረገበት በኋላ ራሱን እንደመፍትሄ አካል ቆጠረው። የይዘት ለውጥ ጥያቄን በቅርጽ ለውጥ ሸፍኖ ተመለከተው።

ሀሳብ ሁለት ግን መፈትሄ ለማግኘት ከችግሩ ሣጥን ውስጥ ወጣና ፈጠራማ በሆነ አስተሳሰብ ላይ በመመርኮዝ መፍትሄ ማፈላለግ ጀመረ።

ታዲያ! በጎና ትክክል ሆኖ የተገኘው የቱ ነው? የ21ኛው ዘመንን ሥልጣኔ በመመርመር የሀሳብ ሁለት መፍትሄ ትክክል እንደነበር በአለም ተገለጸ።

ለነገሩ የሀሳብ አንድ አስተሳሰብ እኮ ውሀ ቢወቅጡት ያው እንበጭ ነው ከሚለው ይዘል ይሆን?

እስቲ ተጠየቁ!

በንጉሱ ዘመን፤ ለእንዳልካቸው መኮንን ጊዜ እንሰጠው ቢባል እምቢ። አይሆንም፤ እኛ የምንታገለው ለመሰረታዊ ለውጥ ነው በሚል አሻፈረኝ አልን።

ሐይለማሪያም ሲመጣ ከህወሀት/ኢህአዴግ የተሠራ ኢህአዴግ ነውና መሠረታዊ ለውጥ ስለማያመጣ አይሆንም አልን።

ታዲያ! እንዴት ሆኖ ነው አብይ ምንም ዓይነት የፖለቲካ ፍልስፍናና የርዮት ዐለም ይዘት ለውጥ ለማምጣት ሲታገል ያልታየ፤ ከኢህአዴግነት በስተቀር ሌላነት ያልታየበትን የለውጥ ሐዋሪያ ነው! የለውጥ ግፊት ያመጣው ነው! (የህዝቡ ትግል ሌላ የኢህአዴግ የሥልጣን ግብግብ ሌላ! ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ ) እየተባለ ጊዜ እንሰጠው፤ እንደግፈው የሚለውን ጩኸትን መሰማትና ከበሮ መደለቅ የተጀመረው? እንግዲህ ይህ ዓይነቱ ዳኝነት በምን ይፈረጃል? ከዘር ዘርን ማበላለጥ ወይስ ቤተሰብነት?

ይህን በጥሞና በማሰላሰል ከጠባብነትና ከጎሰኛነት በመውጣት ለማሰብ ከሞከርን ለመልሱ መቃረባችን አይቀረምና ማስተዋል ይስጠን ።

ማጠቃለያ

ኢትዮጵያውያኖች ካገራችን ሕዝብ ውስጥ የፖለቲካ አሳቢና ጀግና መሪ የሌለ ይመስል፤  
ኢህአዴግን ብቻ ለምን እናመልካለን። ይህ መቆም አለበት። ይህ አምልኮ፤ ኢህአዴግ  
ደግሞ አክቲቪስት ነን፤ የደረጅት መሪዎች ነን አዋቂ ምሁር ነን ከሚሉ አፍ ሲወጣ እጅግ  
ይዘገንናል።

"ጉልቻ ቢለዋዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም የሚለው ምሳሌ  
እንዳይፈረድባችሁ!"  
አደራ! አደራ! አደራ!